

ግለ ታሪክ

Dr. Gregory Hutchings, Jr. በጁላይ ወር የኦሌክሳንድሪያ ከተማ የሕዝብ ት/ቤቶችን በዋና ተቆጣጣሪነት ለመምራት ሲመጡ በኦሌክሳንድሪያ ውስጥ የሚኖሩ ለተወሰኑ ሰዎች ፊታቸው አዲስ አይሆንም።

Dr. Hutchings ራሳቸው የ T.C. Williams High School ምሩቅ ናቸው። የ ACPS የኃላፊነት ደረጃዎችን ያለፉ ሲሆን በPatrick Henry, Polk, Mount Vernon, እና William Ramsay Elementary Schools ከዚያም በ Francis C. Hammond Middle School ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። በT.C. Williams High School በ1995 ከመመረቃቸው በፊት በተማሪነት ዘመናቸው፣ የ2ኛ ደረጃ የትራክና የመስክ ቡድን፣ የአሜሪካ የወደፊት ቢዝነስ መሪዎች ከቡብ አባል፣ የነባር ተማሪዎች ተቀዳሚም/ፕሬዚዳንት ሆነው ሰርተዋል። የተመራቁ ተማሪዎች የውዝዋዜ ቡድን መሪም ነበሩ።

Dr. Hutchings ዋና ተቆጣጣሪ ከመሆናቸው በፊት የቅድመ አፀደ ሕጻናት - 12 ኢንሺዩ-ቲቭስ ዳይሬክተር እና የACPS መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ፕሮግራሞች ዳይሬክተር ሆነው በመስራት የዓለም አቀፍ ባክሎሪያ (IB) ፕሮግራም የእጩነት ምዕራፍን የጀመሩ ሲሆን ከዚያ ጊዜ ጀምሮም ፕሮግራሙ በ Jefferson-Houston School ውስጥ ተግባራዊ ሆኗል። ከስርዓተ ትምህርት ክፍሉ ጋር በመተባበር በ ACPS ውስጥ አዲስ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ስርዓተ ትምህርቶችን ትግበራ ላይ ሰርተዋል።

በ2013፣ በክሊቭላንድ ከተማ ዳርቻ፣ አሃዮ የሚገኘው Shaker Heights Schools ዋና ተቆጣጣሪ ሆኑ። በእርሳቸው አመራር ስር ከማህበረሰብ ባለድርሻዎች፣ አስተዳዳሪዎችና መምህራን ጋር ተባብረው በመስራት የስኬት ክፍተትን ለመሙላትና ሁሉም ዓይነት የጀርባ ታሪክ ያላቸው ተማሪዎች ለስኬታማነት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን፣ መሳሪያዎችና ዕድሎችን ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ ሰርተዋል። ከዚያም በተጨማሪ፣ ቅድመ አፀደ ሕጻናትን ጨምሮ በሁሉም የክፍል ደረጃ ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች በሙሉ የ IB ፕሮግራም የሚያቀርብ ዲስትሪክትን ከሚመሩ በሰሜን አሜሪካ ከሚገኙ ስምንት ዋና ተቆጣጣሪዎች መካከል አንዱ እርሳቸው ነበሩ። Dr. Hutchings የዲስትሪክቱን ግቦች ለማሳካት የሚያስችል ስትራቴጂክ ዕቅድ ቀርጸው ለመተግበር ከት/ቤቱ የቦርድ አባላትና አስተዳዳሪዎች ጋር በቅርበት ሰርተዋል። ወደ ACPS ከመምጣታቸው በፊት ለአምስት ዓመታት ያህል በዋና ተቆጣጣሪነት ሰርተዋል።

አንጋፋ መምህርና አስተዳዳሪ የሆኑት Dr. Hutchings በመካከለኛና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃዎች በአስተማሪነትና በአመራር ቦታ ላይ የሰሩ ሲሆን በማዕከላዊ ጽ/ቤት አስተዳደራዊ ኃላፊነትም ላይ ሰርተዋል። የማስተማር ስራቸውን የጀመሩት ማናሳስ ውስጥ በሚገኘው Prince William County Public Schools ሲሆን ከዚያም በ Richmond Public Schools ረዳት የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር ሆነው ሰርተዋል። ናቫሲል፣ ቴኔሲ ውስጥ ከረዳት የ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህርነት ወደ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህርነት ዕድገት አገኙ። የተማሪዎችን ስኬት በማሳደግና በግዛቱ ውስጥ ቁጥር አንድ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት እንዲሆን በማስቻላቸው በቴኔሲ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች ማህበር የዓመቱ ምርጥ የቴኔሲ የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ርዕሰ መምህር ሆነው ተመርጠዋል።

Dr. Hutchings ከ Old Dominion University በኢንተርዲስፕሊናሪ ጥናት የባችለር ዲግሪ ያላቸው ሲሆን ከ George Mason University ደግሞ በኢ.ጁ.ኤ.ቫናል ሊደርቪፕ የማስተርስ ዲግሪ አግኝተዋል። በ2010 ከ College of William and Mary የዶክተራት ዲግሪያቸውን በኢ.ጁ.ኤ.ቫናል ፖሊሲ፣ ፕላኒንግ ኤንድ ሊደርቪፕ አግኝተዋል።